

የትምህርት ቤት የመግቢያ የጤና ሰነድ መስፈርቶች

አርሊንግተን የሕዝብ ትምህርት ቤቶች (APS) እና የሽርጂንያ ግዛት ትምህርት ቤት ለመጀመሪያ ጊዜ የሚገቡ ተማሪዎች የሚከተሉትን የጤና ሰነዶች እንዲያቀርቡ ይጠይቃሉ፡-

1. **የአካል ምርመራ፡-** http://apsva.us/wp-content/uploads/2015/02/school_entrance_form.pdf
መዋዕለ ሕፃናት እስከ 5ኛ ክፍል ለሚመዘገቡ ለሁሉም አዲስ ተማሪዎች የአካል ምርመራ (ከትምህርት ቤት ከሚገቡበት አንድ ዓመት ባልሞላ ጊዜ ውስጥ የተሞላ) ያስፈልጋል። በተጨማሪም፣ ምንም እንኳን ተማሪው APS መዋዕለ ሕፃናት መርሀግብር ላይ አንድ ያቀረበ ቢሆንም ለሁሉም መዋዕለ ሕፃናት ተማሪዎች አዲስ የአካል ምርመራ ያስፈልጋል።

2. **የሳንባ ነቀርሳ ምርመራ፡-**
የኔጋቲቭ ቲቢ አደጋ ምርመራ ሰነድ (<https://www.apsva.us/wp-content/uploads/2018/05/TB-Risk-Assessment-for-Students-Updated-2.18.pdf>) ወይም ለሁሉም አዲስ APS ተማሪዎች ከትምህርት ቤት ምዝገባ አንድ ዓመት በላይ ያልዘለለ የቲቢ ምርመራ (የቆዳ ወይም የሳንባ) ምርመራ ያስፈልጋል። የቲቢ ማጣሪያ ምርመራ ፖዘቲቭ ሆኖ ከተገኘ፣ ከመመዘገብ በፊት የምልክቶች ግምገማ ያስፈልጋል እና ትምህርት ከተጀመረ 21 ቀናት ውስጥ የደረጃ ኤክስፌይ ያስፈልጋል። የመዋዕለ ሕፃናት ተማሪዎች ኔጌቲቭ ቲቢ አደጋ በ ምርመራ ውጤት እንደሚጠቀምባቸው APS ውስጥ ከዚህ ቀደም የተመዘገቡ ተማሪዎች ወይም ከመዋዕለ ሕፃናት የመጀመሪያ ቀን አንድ አመት በፊት የቲቢ ማጣሪያ ምርመራ ማጠናቀቅ አለባቸው።

3. **ከትባቶች፡-**
ለትምህርት ቤት ምዝገባ ብዙ ከትባቶች ያስፈልጋሉ። አጠቃላይ የከትባት መስፈርቶች ከታች ይታያል። ስለ እነዚህ መስፈርቶች ለተጨማሪ ልዩ ዝርዝሮች፣ ይህንን ድረገጽ ይመልከቱ፡- <http://www.vdh.virginia.gov/immunization/requirements/>
 - a. **ዲፕቲሪያ፣ ቱታነስ እና ፕሮቱሲስ (DTaP፣ DTP፣ ወይም Tdap) –** ቢያንስ 4 DTP/DTaP (ዲፕቲሪያ /ቱታነስ/ ፕሮቱሲስ) አንድ ከ 4ኛ ልደት ዓመት ላይ/በኋላ ወይም 3 Tds (ቱታነስ/ ዲፕቲሪያ) 7 ዓመት ወይም ከዚያ በላይ ከሆነ። ዕድሜያቸው 11 ዓመት ልጅ የሞሉ ሁሉም ተማሪዎች Tdap ማበረታቻ ያስፈልጋቸዋል።
 - b. **ፖሊዮ ከትባት –** ቢያንስ 4 ጠብታዎች። አንድ ጠብታ ከአራተኛ ልደት ዓመት ላይ ወይም በኋላ።
 - c. **ሄፓታይት ቢ ከትባት –** ለሁሉም ተማሪዎች 3 ጠብታ የሄፓታይት ቢ ከትባት የተሟላ ከትትል። ማስታወሻ - ዕድሜያቸው ከ11-15 ዓመት የሞላቸው ገረምሶች ብቻ FDA የ 2-ጠብታ መርሀግብር ያረጋግጣል እና የሜርክ ብራንድ (RECOMBIVAX HB) አዋቂ ፎርምሌሽን ሄፓታይት ቢ ከትባት ያገለግላል። የ 2-ጠብታ መርሀግብር ዕድሜያቸው ከ 11-15 ዓመት ለሆኑ ታዳጊዎች በትምህርት ቤት ቅጽ ላይ በግልጽ በሆነ ምክንያት ሰነድ ላይ ሰፍሯል።
 - d. **ሚዝለስ፣ ማምፕስ እና ፋቤላ (MMR) ከትባት –** ዝቅተኛ ቢያንስ 2 ከትባቶች። ብዙ ተማሪዎች MMR ከትባት ጥምረትን ይቀበላል – ሆኖም ግን፣ ከትባቶቹ ለየብቻ የተደረጉ ከሆኑ፣ ቢያንስ 2 ሚዝለስ፣ 2 ማምፕስ፣ እና 1 ፋቤላ ያስፈልጋሉ። የእያንዳንዱ ክፍል የመጀመሪያው ጠብታ (ወይም ለተቀናጀው MMR ከትባት) በ 12 ወር ዕድሜ ወይም ከዚያ በላይ የሆኑ እና ለመዋዕለ ህፃናት ደግሞ ሁለት ጠብታ መወሰድ አለበት።
 - e. **ቫርሲላ (ቺክንፖክስ) ከትባት –** ቢያንስ 2 ጠብታዎች። የመጀመሪያው ጠብታ በ 12 ወር ዕድሜ ወይም ከዚያ በላይ የሆኑ እና ለመዋዕለ ህፃናት ደግሞ ሁለት ጠብታ መወሰድ አለበት። (ልዩ – ማርች 3 ቀን፣ 2010 በፊት መዋዕለ ሕፃናት የገቡ ተማሪዎች 1 ጠብታ ብቻ)።
 - f. **ሁማን ፖሊዮማቫይረስ ከትባት (HPV) –** ዕድሜያቸው ከ 11 – 12 ዓመት የሆኑ ለሁለቱም ሴቶች እና ወንዶች የዘውትር ከትባት በ CDC ይመከራል። ዕድሜያቸው 15 ዓመት ያነሱ ተማሪዎች 2 ጠብታዎች፣ 3 ጠብታዎች 15 ወይም ከዚያ በላይ ለሆኑ ልጆች 3 ጠብታዎች ብቻ ይመከራል። ስድስተኛ ክፍል የሚገቡ ሴቶች ቢያንስ በተከታታይ ከሚሰጡት የመጀመሪያ ጠብታ መውሰድ ይገባቸዋል።
 - g. **ሄሞፊልስ ኢንፉሌንሻ ታይፕ ቢ (Hib) ከትባት –** ይህ ከትባት ከ 60 ወራት ዕድሜ ያነሰ ያላቸው ተማሪዎች ብቻ ያስፈልጋል። የመጀመሪያው ጠብታ በሚሰጥበት ሰዓት የሚያስፈልጉትን ጠብታዎች እንደ ዕድሜው ሁኔታ ይወሰናል።
 - h. **ኒፖቲካል (PCV) ከትባት –** ይህ ከትባት ከ 60 ወራት ዕድሜ ያነሰ ያላቸው ተማሪዎች ብቻ ያስፈልጋል። ከአንድ እስከ አራት ጠብታዎች፣ የመጀመሪያው ጠብታ ሁኔታ ዓይነት፣ ያስፈልጋቸዋል።

የጤና መግቢያ ቅጾች ለማግኘት፣ እባክዎን ይህ ድረገጽ ላይ ይመልከቱ፡- <https://www.apsva.us/registering-your-student> ወይም ከትምህርት ቤትዎ ሬጅስትራር ወይም የክሊኒክ ሠራተኞች ጋር ይነጋገሩ።